

# አለም አቀፍ የባህሪ ተንታኝ (ዓባተ)

## አስፈላጊ የትምህርት ዕውቀቶች

የአለም አቀፍ ባህሪ ትንተና  
ድርጅት 2021 v100



International Behavior  
Analysis Organization

*Ethics, Education, Confidence*



# 30 የባህሪ ተንታኞች

30 የባህሪ ተንታኞች ወደ ሥራ መስክ ከመውጣታቸው በፊት እንዲማሩት በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ችሎታዎች ለመወሰን 30 የባህሪ ተንታኞች የሥራ ክህሎት ትንተና አጠናቅቀዋል።



# 22 አገራት

በዚህ በክህሎት ትንተና እና በተለያዩ ክለሳዎች ላይ ከ22 የተለያዩ አገራት የሚገኙ የባህሪ ተንታኞች ተሳትፈዋል።



# 4 ወራት

የመጀመሪያውን ዝርዝር አሁን ወዳለው ተፈላጊ ትምህርታዊ እውቀቶች ዝርዝር ለመቅረጽ አራት ወራት ፈጅቷል።

# ዓባተ ተፈላጊ ትምህርታዊ እውቀቶች

## ክፍል 1

## ዋና ጽንሰ-ሐሳቦች

- 1.1 ራስ-ሰር ማጠናከሪያ ጽንሰ-ሐሳብን ማብራራት እና ማሳየት
- 1.2 የውጤት አምጪ ባህሪ ምሳሌዎችን ማብራራት እና ማሳየት
- 1.3 የእሴት ጨማሪ ሥራዎች አይነቶችንና ትግበራዎችን ማስረዳት
- 1.4 የእሴት ቀናሽ ሥራዎች አይነቶችንና ትግበራዎችን ማስረዳት
- 1.5 የማጥፋት አይነቶችንና ትግበራዎችን ማስረዳት
- 1.6 የተዛማጅ ምላሽ አምጪ ማነቃቂያ መደቦች አይነቶችንና ትግበራዎችን ማስረዳት
- 1.7 በውጤት ላይ የተመረኮዘ የባህሪ ቀረጻ ማስረዳት
- 1.8 በአውድ ላይ የተመረኮዘ የባህሪ ቀረጻ ማስረዳት
- 1.9 ከማጠናከሪያ ዝግጅት ጋር የተያያዙ የተለያዩ የባህሪያት ድግግሞሾች እና አይነቶቻቸውን ማስረዳት
- 1.10 ባህሪን ለማስጨመር አዎንታዊ ማጠናከሪያን ማስረዳት እና መጠቀም
- 1.11 ባህሪን ለማስጨመር አሉታዊ ማጠናከሪያን ማስረዳት እና መጠቀም
- 1.12 ባህሪን ለማስቀነስ አዎንታዊ ቅጣትን ማስረዳት እና መጠቀም
- 1.13 ባህሪን ለማስቀነስ አሉታዊ ቅጣትን ማስረዳት እና መጠቀም
- 1.14 የማጠናከሪያ አይነቶች እና ጥቅሞቻቸውን ማስረዳት
- 1.15 የማነቃቂያ ቁጥጥር ጽንሰ-ሀሳብ ማስረዳት እና በባህሪ ማዳበር እና ቅነሳ እንዴት እንደሚተገበር ማስረዳት
- 1.16 የማነቃቂያ ልየታ ማቋቋም እና ማስተማር እንዴት እንደሚቻል ማስረዳት
- 1.17 ተመሳሳይ የማነቃቂያ ምላሽ ማቋቋም እና ማስተማር እንዴት እንደሚቻል ማስረዳት
- 1.18 የቃል ባህሪ እንዴት በፅንሰ-ሀሳብ እንደሚዘጋጅ እና የተለያዩ ተግባራዊ ምድቦቹን ማብራራት

## ክፍል 2

## የባህሪ ምዝገባ እና ልኬት

- 2.1 የባህሪ መግለጫዎችን መፍጠር
- 2.2 የመረጃ አሰባሰብ ዘዴ እንደ ዘላቂ ውጤቶች መገምገም
- 2.3 የድግግም ምዝገባን በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት
- 2.4 ፍጥነትን በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት
- 2.5 የከፊል ጊዜ ገደብ እና የሙሉ ጊዜ ገደብ ምዝገባ በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት
- 2.6 ጊዜያዊ ልኬት በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት

# ዓባተ ተፈላጊ ትምህርታዊ እውቀቶች

## ክፍል 2

## የባህሪ ምዝገባ እና ልኬት (የቀጠለ)

- 2.7 የባህሪ መግለጫዎችን በመጠበቅ ላይ የተመረከዘ ትክክለኛነት አስፈላጊነቱን ማስረዳት
- 2.8 የትክክለኛነት መቶኛ በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት
- 2.9 ተገቢ የመለኪያ ሥርዓቶችን በመምረጥ ረገድ ያለውን ጠቀሜታ እና እሳቤዎችን ማስረዳት
- 2.10 የባህሪ ክስተት መረጃ በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት
- 2.11 የልምድ አልባ ምርመራ መረጃ በመጠቀም የመረጃ አሰባሰብን ማሳየት

## ክፍል 3

## አንድ-ተኮር ንድፎች

- 3.1 የመቀልበስ/የማቆም ንድፎችን መጠቀም
- 3.2 ባለ-ብዙ-ክፍል/ተቀያይሪ የህክምና ንድፎችን መጠቀም
- 3.3 ባለ ብዙ መነሻ መሥመር ንድፎችን መጠቀም
- 3.4 የደረጃ ለውጥ ንድፎችን በሚያወዳድሩበት ጊዜ መተርጎም እና ትክክለኛ ውሳኔዎች ላይ መድረስ
- 3.5 ጥገኛ ተለዋዋጭን ማስረዳት ጥቅምም ላይ እንዴት እንደሚውል ማብራራት
- 3.6 ነፃ ተለዋዋጭን ማስረዳት ጥቅምም ላይ እንዴት እንደሚውል ማብራራት
- 3.7 ተግባራዊ ግንኙነቶችን ምን እንደሚገልጹዎቸው ማብራራት

## ክፍል 4

## የባህሪ ምዘና

- 4.1 የባህሪ ተግባራት ጽንሰ-ሀሳብን ማስረዳት
- 4.2 ተገቢ የምልክታ ስልቶችን እና መቼ እና የት እንደምንጠቀምባቸው ማስረዳት
- 4.3 በጋራ ተዛምዶ እና በለውጥ ምክንያት ያለውን ልዩነት እና እያንዳንዳቸው በባህሪ ምዘና ረገድ እንዴት እንደሚተገበሩ ማስረዳት
- 4.4 የአስቸጋሪ ባህሪ ተግባራዊ ትንታኔ ማካሄድ
- 4.5 የቋንቋ ዕድገት ምዘናዎችን ማካሄድ (ለምሳሌ ABLLS እና VB-MAPP)
- 4.6 የተግባራዊ የክህሎት ምዘናዎችን ማካሄድ (ለምሳሌ AFLS)

# ዓባተ ተፈላጊ ትምህርታዊ እውቀቶች

## ክፍል 5

## የባህሪ ህክምናዎች

- 5.1 የባህሪ አቀማመጥን ለመቀየር ቀረጻን መጠቀም
- 5.2 አስተላላፊ ሰንሰለታዊ ልምምድ በመጠቀም ውስብስብ ባህሪን ማስተማር
- 5.3 የኋሊዮሽ ሰንሰለታዊ ልምምድ በመጠቀም ውስብስብ ባህሪን ማስተማር
- 5.4 ተገዢነትን ለማስጨመር የባህሪያ አየባካሪነትን መጠቀም
- 5.5 ባህሪን ለማስቀነስ ሌላ ባህሪ ለይቶ ማጠናከርን መጠቀም
- 5.6 ባህሪን ለማስቀነስ የተቀያያሪ ባህሪን ለይቶ ማጠናከርን መጠቀም
- 5.7 ባህሪን ለማስቀነስ የማይጣጣም ባህሪን ለይቶ ማጠናከርን መጠቀም
- 5.8 ተገቢ ጥያቄዎችን ለማስጨመር እና አስቸጋሪ ባህሪን ለማስቀነስ ተግባራዊ የግንኙነት ስልጠናን መጠቀም
- 5.9 ባለ ብዙ የጊዜ ሠሌዳ ማስረዳት፣ ማዘጋጀት፣ እና መጠቀም
- 5.10 ባህሪን ለማጠናከር ሽልማትን መጠቀም
- 5.11 ተገቢውን ባህሪ ለመቅረጽ የቪዲዮ ሞዴል ማሳየት
- 5.12 ባህሪን ለመቀነስ በተግባር ላይ በመመስረት ተገቢውን የማጥፋት ሂደቶችን መጠቀም
- 5.13 ባህሪን ለማስጨመር እና ለማስቀነስ የቅድመ ማጠናከሪያ ለውጦች መጠቀም
- 5.14 ባህሪን ለማስቀነስ ገለልተኛ ማጠናከሪያን መጠቀም
- 5.15 ባህሪን ለማስቀነስ የተለመዱ የቅጣት ስልቶችን መጠቀም

## ክፍል 6

## የማስተማር ዘዴዎች እና አይነቶቻቸው

- 6.1 ተመሳሳይ ያለሆኑ ክስተቶችን በመጠቀም ማስተማር
- 6.2 አውዳዊ ማጠናከሪያ ትምህርትን በመጠቀም ማስተማር
- 6.3 በባህሪ ክህሎት ስልጠናን በመጠቀም ማስተማር
- 6.4 ተያያዥ ምላሽ ስልጠናን በመጠቀም ማስተማር
- 6.5 የልዩታ ስልጠና መጠቀም
- 6.6 የተለያዩ ማጠናከሪያዎች ተመጣጣኝነታቸውን ማስተማር
- 6.7 ቋንቋን ለማስጨመር የቃል ባህሪ ጽንሰ-ሀሳቦችን መጠቀም
- 6.8 ከጥቂት ወደ ብዙ ምሪትን በመጠቀም ማስተማር
- 6.9 ስህተት አልባ የማስተማሪያ ዘዴን በመጠቀም ማስተማር (ለምሳሌ፡- ከብዙ ወደ ጥቂት ምሪት)

# ዓባተ ተፈላጊ ትምህርታዊ እውቀቶች

## የማስተማር ዘዴዎች እና አይነቶቻቸው (የቀጠለ)

- 6.10 ተገቢውን ባህሪ ለማስጨመር/አስቸጋሪ ባህሪን ለማስቀነስ የተጠቃሚ ቡድን/የክፍል-አቀፍ ስልቶችን መጠቀም
- 6.11 አጠቃላይ የተመሳሳይ ባህሪ ክስተትን በሚያበረታቱ መንገዶች ማስተማር
- 6.12 በመኖሪያ ውስጥ ባህሪ እንደጸና በሚያበረታቱ መንገዶች ማስተማር
- 6.13 የባህሪ ለውጥን በተመለከተ ውሳኔዎችን ለማድረግ የመረጃ ትንተና ስልቶችን መጠቀም
- 6.14 የሕክምና ለውጦችን እና ማሻሻያዎችን ለማድረግ መረጃን መጠቀም
- 6.15 የሕክምና ማድብዘዝ መቼ መጀመር እንዳለበት ማወቅ

## ክፍል 7

## ስነምግባር

- 7.1 የአለም አቀፍ የባህሪ ተንታኞች ድርጅት የሥነ ምግባር መመሪያዎች
- 7.2 የአለም አቀፍ የባህሪ ተንታኞች ድርጅት ሥነ-ምግባራዊ የችግር አፈታት ሞዴል